

ስለ ኮሎምቢያ ዲስትሪክት (DC) የወረርሽኝ ጊዜ ኤልክትሮኒክስ ጥቅማጥቅሞች ማስተላለፊያ (P-EBT) ፕሮግራም የተመለከቱ ማሻሻያዎች እና በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)

ማሻሻያ፡ ይህ FAQ ስለ DC P-EBT ጥቅማጥቅሞች ለ በጋ 2021 በተመለከተ በጣም ወቅታዊ መረጃን ይዟል። ተጨማሪ ጥያቄዎች ካሎት፣ እባክዎ dhs.dc.gov/p-ebt ይጎብኙ ወይም ለP-EBT የጥሪ ማእከሉ በ 877-4DC-PEBT (877-432-7328) ወይም TTY፡ 711 ፣ ከሰኞ - ዓርብ፡ ከጧት 7:30 - ከሰዓት 4:45 ያግኙ።



1. የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ምንድን ናቸው?

- P-EBT በብሔራዊ የትምህርት ቤት ምግብ ፕሮግራም (NSLP) ስር ነጻ እና የቅናሽ-ዋጋ የትምህርት ቤት ምግብ (FARM) ለማግኘት ብቁ የሆኑ ግን በCOVID-19/ኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት እመዚህን ምግቦች መቀበል ያልቻሉ ልጆች ላላቸው ቤተሰቦች የተዘጋጀ ጊዜያዊ የምግብ ጥቅማጥቅም ነው።

2. የበጋ ወቅት P-EBT ጥቅማጥቅሞችን ማን ነው የሚያገኘው?

- የDC ህጻናት ለበጋ 2021 የ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ብቁ ይሆናሉ። በጁን 2021 ለእነዚህ ጥቅማጥቅሞች ብቁ ከነበሩ፣ በጁን ውስጥ የነበረ የትምህርት ቤታቸው የአሰራር ሁኔታ የተዳቀለ ወይም ሽርቻል ቢሆንም።
- የDC ህጻናት በተጨማሪም በ NSLP ትምህርት ቤት ውስጥ ተመዝግበው ከሆነ እና ከ አገሰት 30^ኛ በፊት ለFARM አመልክተው ከሆነ እና ለ SY 2021-2022 የጸደቀላቸው ከሆነ ብቁ መሆን ይችላሉ።
- በአክቶበር 1, 2020 እድሜያቸው ከ6 ዓመት በታች የነበሩ ህጻናት የ SNAP ቤተሰብ አካል ከሆኑ ወዲያውኑ ብቁ ይሆናሉ።



3. ልጆች ብቁ ከሆኑ፣ ምን ያህል ገንዘብ ያገኛሉ እና መቼ ነው የሚያገኙት?

- እያንዳንዱ ብቁ የሆኑ የDC ህጻናት ለበጋው የ \$375 በፌዴራል የጸደቀ ቁርጥ መጠን ያገኛሉ።
- የበጋ 2021 ጥቅማጥቅሞች በሴፕቴምበር 2021 መጨረሻ ወጪ ይሆናል።

4. ባሁን ጊዜ ለነጻ ወይም ቅናሽ-ዋጋ ምግቦች ያልበቁ የዲስትሪክት ቤተሰቦች ለበጋ ጥቅማጥቅሞች ብቁ ለመሆን እንዴት ያመለክታሉ?

- በበጋ 2021 ለFARM ብቁ የሆኑ የDC ህጻናት እንዲሁም ለበጋ P-EBT ብቁ ይሆናሉ። ትምህርት ቤት ከአገሰት 30, 2021 በፊት የልጅ የFARM ማመልከቻ ሊደርሰው ይገባል እና ልጅ ለበጋ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ብቁ ከመሆን በፊት ማመልከቻውን ማጽደቅ አለበት።
- የፌዴራል FARM የሚያስተዳድር የDCPS ትምህርት ቤት የሚከታተሉ ልጆች ያላቸው ቤተሰቦች ተጨማሪ መረጃን በ dcps.dc.gov/publication/free-and-reduced-priced-meals-farm-application ማግኘት ይችላሉ።
- ትምህርት ቤታቸው የፌዴራል FARM ፕሮግራም ውስጥ እንደሚሳተፍ እርግጠኛ ያልሆኑ ቤተሰቦች ለFARM ማመልከት ይችላሉ እንደሆነ ለማወቅ የልጃቸው ትምህርት ቤትን ማግኘት አለባቸው። ይህ የህዝብ እና የቻርተር ትምህርት ቤቶችን ይጨምራል።

5. ቀድሞውኑ SNAP ወይም TANF የሚቀበሉ ቤተሰቦች P-EBT ጥቅማጥቅሞችን እንዴት ያገኛሉ?

- SNAP ወይም ጊዜያዊ እርዳታ ለፈላጊ ቤተሰቦች (TANF) የሚቀበሉ ቤተሰቦች ውስጥ ላሉ ብቁ ለሆኑ ህጻናት፣ የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ወዲያውኑ የቤተሰቡ ነባር EBT ካርድ ላይ ይጫናሉ። ምንም ዓይነት እርምጃ ከSNAP ወይም TANF ደንቦች አይፈለግም።
- አንድ ቤተሰብ መጀመሪያ የተሰጠውን ካርድ ማቆየት ካልቻለ፣ ለFIS የዲስትሪክቱ EBT ኢጋር በቀን 24 ሰዓታት፣ በሳምንት 7 ቀናት በነጻ የስልክ መስመራቸው (888) 304-9167 በመደወል አዲሱን መጠየቅ ይችላሉ።



6. SNAP ወይም TANF የሚቀበሉ ቤተሰቦች P-EBT ጥቅማጥቅሞችን እንዴት ያገኛሉ?

- አዲስ ካርዶች SNAP ወይም TANF ለማይቀበሉ ቤተሰቦች ልጆች በፖስታ ይላካሉ።
- አዲሱ ካርድ (ወይም ከዚህ በፊት ያለተከፈተ ዳግም-የተሰጠ ካርድ) እንዲሰራ እንዴት እንደሚከፈት የግል መለያ ቁጥር (PIN) እንዴት እንደሚፈጠር ለማወቅ፣ ወደ <https://dhs.dc.gov/page/ebt-card-p-ebt-updates> ይሂዱ።

7. ቤተሰቦች የP-EBT ጥቅማጥቅሞች እንደሚደርሳቸው እንዲያውቁ ይደረጋሉ?

- አዎ። መስጫ የሚደረግበት ጊዜ ማስታወቂያዎች የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ለደረሰቸው ቤተሰቦች ይላካሉ።
- አዎ። ያሁኑ የስልክ ቁጥራቸው በፋይል ላይ ላለ ቤተሰቦች አውቶማቲክ የስልክ ጥሪ ይደርሳቸዋል። ቤተሰቦች በተጨማሪም ቀሪ ህሳባቸውን ለማወቅ፣ ሁልጊዜ በ www.ebtedge.com ውስጥ መግባት ወይም ነጻ የEBT ኤጅ መተግበሪያን ከአፕል ክምችት ወይም ጉግል መጫወቻ ክምችት ማውረድ ይችላሉ።

8. ቤተሰቦች በP-EBT ጥቅማጥቅሞች ምን መግዛት ይችላሉ?

- የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ልክ እንደ የSNAP የምግብ ጥቅማጥቅሞች ይሰራሉ። የP-EBT ጥቅማጥቅሞችን የሚቀበሉ ቤተሰቦች ገንዘቡን ምግብ ብቻ ለመግዛት መጠቀም ይችላሉ። የእነዚህ ጥቅማጥቅሞች ዓላማ በትምህርት ቤታቸው በመደበኛነት ይሰጣቸው ለነበሩ ልጆች ምግቦችን ለመስራት ምግብ ለመግዛት ገንዘብ ለማቅረብ ነው።

9. የP-EBT ጥቅማጥቅሞች የት ጥቅም ላይ ሊውሉ ይችላሉ?

- የP-EBT ጥቅማጥቅሞች ከማንኛውም የSNAP መደብር ምግብ ለመግዛት መጠቀም ይቻላል። አብዛኛዎቹ የችርቻሮ ነጋዴዎች SNAP ወይም EBT የሚቀበሉ መሆኑን የሚገልጽ ምልክቶች አላቸው። ፍቃድ ያላቸውን የ SNAP የችርቻሮ ነጋዴዎች በ fns.usda.gov/snap/retailer-locator ተዘርዝሯል።
- በተጨማሪ የ EBT ካርዶችን የሚቀበሉ የችርቻሮ ነጋዴዎችን ለማግኘት www.ebtedge.com መጎብኘት ወይም የ EBT Edge የሞባይል መተግበሪያን ከአፕል ወይም የጉግል ጨዋት ክምችት ላይ ማውረድ ይችላሉ።
- እንዲሁም የP-EBT ጥቅማጥቅሞች በአማዞን እና አልዲ እንዲረከብ በኢንተርኔት ምግብ ለመግዛት ጥቅም ላይ መዋል ይችላሉ። ተጨማሪ መረጃ በ፡ <https://www.amazon.com/snap-ebt/> ወይም shop.aldi.us/ ይገኛል።



10. የP-EBT ጥቅማጥቅሞች በደረሱበት ወር ውስጥ ጥቅም ላይ መዋል አለባቸው?

- አይደለም። ገንዘቡ ከአንድ ወር ወደሌላው ወር ይተላለፋል።

11. ቀድሞውኑ-የተሰጠ የEBT ካርድ ጠፍቶ ወይም ተቆርጦ ከሆነስ?


- እባክዎ በ 877-4DC-PEBT (877-432-7328) ይደውሉ ወይም በ TTY፡ 711፣ ከሰኞ - ዓርብ፣ ከጧት 7:30 - ከሰዓት4:45 (EST) በማግኘት ችግርዎን ረገጥተው ያድርጉ።

12. P-EBT ማግኘት የቤተሰብን “የህዝብ ድጋፍ” ሁኔታ ላይ ጉዳት ያስከትላል?

- አይደለም። የ P-EBT ጥቅማጥቅሞችን መጠቀም የወላጆችን ወይም የልጆቻቸውን የስደተኝነት ሁኔታ ላይ ጉዳት አያስከትልም። የህዝብ ድጋፍ ህጉ ለ P-EBT ጥቅማጥቅሞች ተፈጻሚ አይደለም።

13. ተጨማሪ መረጃ የት ይገኛል?

- የDHS የP-EBT ገጽ፡ dhs.dc.gov/p-ebt ይጎብኙ።
- ለጉዳይ-የተለዩ ጥያቄዎች እባክዎ በ 877-4DC-PEBT (877-432-7328) or TTY፡ 711፣ ከሰኞ - ዓርብ፣ ከጧት 7:30 - ከሰዓት4:45 (EST) በማግኘት ችግርዎን ረገጥተው ያድርጉ።



እነዚህ ቁሳቁሶች በአስቸኳይ ምግብ ለሚያስፈልጋቸው ቤተሰቦች ይገኛሉ።

መጠቀሚያዎች	ስልክ ቁጥር	ድረገጽ
የDC (ዲ.ሲ.) የኮሮናቫይረስ የምግብ መረጃዎች ገጽ		https://coronavirus.dc.gov/food
የካፒቶል አካባቢ የምግብ ባንክ	(202) 644-9800	https://www.capitalareafoodbank.org/
So Others Might Eat (ስለዚህ ሌላ ሊበላ ይችላል) (SOME)	(202) 797-8806	https://www.some.org/
Bread for the City	(202) 265-2400	https://breadforthecity.org/